

‘**ପାତାଳାରେ ପାତାଳାରେ ପାତାଳାରେ ପାତାଳାରେ ପାତାଳାରେ** (ପାତାଳାରେ) - ଏବଂ ‘**ପାତାଳାରେ ପାତାଳାରେ ପାତାଳାରେ ପାତାଳାରେ** ଏ ପାତାଳା’ - ଏ ପାତାଳାରେ ପାତାଳାରେ ପାତାଳାରେ ପାତାଳାରେ ଏ ପାତାଳାରେ ଏ ପାତାଳାରେ ଏ ପାତାଳାରେ

Diagram illustrating the distribution of 100 boxes into 7 bins. The distribution is as follows:

Bin	Number of Boxes
1	15
2	15
3	10
4	1
5	15
6	10
7	15

□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□

□□□□□□□ □ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □



□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□  
□□□□□ □□□□□ □□□ □□□-□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□  
□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□  
□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□  
□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□  
□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□  
□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□  
□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□


A horizontal row of 15 empty rectangular boxes, each with a black border and a white interior, intended for children to draw or write in.

□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□  
□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□  
□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□  
□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□  
□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□  
□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□  
□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□  
□□□□□ □□□ □□ □□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□

□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□  
□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□  
□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□  
□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□  
□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□  
□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □

□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□  
□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □ □□□□  
□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□  
□□□□ □ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□  
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □ □ □□□ □□□  
□ □ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□




□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□

□□□ □□□□□□□□ □□-□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□

ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର  
ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର,  
ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର, ପାତାର ପାତାର  
ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର  
ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର, ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର  
ପା-ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର ପାତାର

Онлайн-школа «Мозговой штурм» предлагает курс по изучению языка программирования Python для начинающих. В курсе рассматриваются основы языка, включая синтаксис, типы данных, циклы, условия, функции и модули. Учебный материал подается в виде лекций, практик и заданий, что позволяет изучить язык программирования на практике. Курс подходит для тех, кто хочет начать изучение Python с нуля и получить практические навыки в работе с языком.

□□ □□ □□□□ □□□□□ □ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□  
□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □ □□□□  
□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□



我喜歡吃蘋果，蘋果含有豐富的維生素C，能增強免疫系統，維持身體健康。我常常在早上空腹吃一個蘋果，因為蘋果含有大量的纖維，能夠促進腸道蠕動，幫助消化。我還會在下午的時候吃一個蘋果，因為蘋果能夠提供能量，幫助我保持活力。我喜歡吃蘋果，因為它既美味又健康。

□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□  
□□□□□ □□□, □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□, □□□  
□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□, □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□  
□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□  
□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□□

□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□ □ □□ □□  
□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□  
□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□ □□ □ □□□□ □□□□□ □□□  
□□□, □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□  
□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□

□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□  
□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□  
□□□ □□□ □□□□□□□ □ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□□  
□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□

The image consists of four identical horizontal rows of ten empty rectangular boxes. Each row is separated by a small gap from the others. The boxes are white with black outlines and are arranged in a grid-like pattern.

□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□  
□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□  
□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□

□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□  
□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□

□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□  
□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□  
□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□  
□□□□□□ □□□

□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□  
□□□□ □□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□  
□□□□ □□□ □□ □□□□□□, □□□□ □□ □□□□□□  
□□□□ □□□ □□□□□□ □□□

□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□  
□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□  
□□□□ □□□

---

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□  
□□□□□□□ □□□□□□□□




Four sets of seven empty rectangular boxes each, arranged horizontally. This visual representation is used to show the structure of the multiplication problem 7 × 4 = 28.



A horizontal row of 20 empty rectangular boxes, intended for children to write their names in. The boxes are evenly spaced and aligned horizontally.





Three sets of seven empty rectangular boxes each, arranged horizontally. Each box is defined by a black outline. The sets are separated by small gaps.

□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□  
□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□, □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□  
□□□□□□□□□ □□□□□ □□□, □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□  
□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□  
□□□□□□□□□ □□□□□ □□□- □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□, □□□□  
□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□  
  
□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□  
□□□□□ □□: □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□

□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□  
□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□  
□□□□□□□ □ □□□□□□□ □ □ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□

□□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□  
□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□  
□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□ □□□ □ □□□□□ □□□□□ □  
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□  
□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□  
□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□  
□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□  
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□  
□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□  
□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □, □□□□,  
□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□



□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□  
□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□  
□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□  
□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□  
□□□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□

□□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□

□□□ □□- □□□□ □□□/□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□  
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□

□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□, □□□  
□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□  
□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□  
□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□  
□□□□□□□□



ପାଇଁ  
ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ  
ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ  
ପାଇଁ, ପାଇଁ  
ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ  
ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ

□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□  
□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□, □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□  
□□□□□□□

ମାତ୍ରାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ  
କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ  
କାହାରେ'